


ትንሹ ለሞቱ

Tingi and the cows



Ingrid Schechter ✎
Ingrid Schechter ✎
Dawit Girma 📄
2 ||
አማርኛ / English / en



Global Storybooks

globalstorybooks.net


ትንሹ ለሞቱ / Tingi and the cows

Ingrid Schechter ✎
Ingrid Schechter ✎
Dawit Girma (am) 📄



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





ተንጊ ከእያቱ ጋር ይኖራል።

...


Tingi lived with his grandmother.

He used to look after the cows with her.

...

ከላዎቹ ስለተጀመረ ስራው ጋር ጋር ጋር






አንድ ቀን ወታደሮች መጡ።

...


One day the soldiers came.



ለሞቱን ወሳኝቶ::

...


They took the cows away.



ካዘገገሞ ሀጻጥቶ ወደሀታቶዎ ደረሰዎትዎ::

...


They crept home very quietly.



ቴንጊና እያቱ ርጠው ተደበቁ።

...


Tingi and his grandmother ran away and hid.



ሲረጋጋ ቴንጊና እያቱ ወጡ።

...


When it was safe, Tingi and his grandmother came out.



እነዚህ ሰዎች ለሰላም ጠቅላይ ሆነው ተሰጥተዋል።

...


They hid in the bush until night.



የወታደራዊ ሰዎች ለሰላም ጠቅላይ ሆነው ተሰጥተዋል።

...


One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.



ከዚያ ወታደሮቹ መመለስ ጀመሩ።

...

Then the soldiers came back.



እያቱ ቲንጊን ቅጠል ውስጥ ደበቀችው።

...

Grandmother hid Tingi under the leaves.